



በፍትሕ ሚኒስቴር
የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን
የ2014 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

ሚያዚያ/ 2015 ዓ.ም
አዲስአበባ

የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን
የ2014 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የተመደበለት በጀት በፋይናንስ አዋጅ፤ ደንብ እና በተከታታይ በወጡ መመሪያዎች መሠረት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት መያዙንና የመንግሥት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ ከዚህ ሪፖርት ጋር የተያያዙትን የ2014 በጀት ዓመት የሂሳብ ሪፖርቶች እና ማስታወሻዎች አዲት አድርገናል።

የሂሳብ ሪፖርቶቹን የማዘጋጀት ኃላፊነት የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ሥራ አመራር ሲሆን፤ የሂሳብ ሪፖርቶቹን አዲት በማድረግ ሙያዊ አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው ።

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ዓለምአቀፍ የአዲት ደረጃዎችን መሠረት በማድረግና የፌዴራል ዋና አዲተርን የአዲት ሥልት በመከተል ነው። እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ ማረጋገጫ (የአዲት አስተያየት) ለመስጠት ያስችለናል።

ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ያቀረባቸው የሂሳብ ሪፖርቶች፤ መዛግብት ደጋፊ ማስረጃዎች እንዲሁም በኮሚሽኑ ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው ።

አዲቱ የተከናወነው የዓመቱን የሂሳብ እቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው።

የኮሚሽኑ የ2014 በጀት ዓመት ሂሳብ ማመዛዘኛ ሪፖርት ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዞ ቀርቧል።

ለአዲት አስተያየቱ መሠረት የሆኑት ጉዳዮች፤

የኮሚሽኑ የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፤ በአዋጅ በተፈቀደው በጀትና በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በትክክል የተዘጋጁ እና የተሰበሰበው ገቢ፤ የተከፈለው ወጪ እና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ደንብና መመሪያ የጠበቁ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፤

ወጪ፤

1. የፌዴራል ማራሚያ ቤት ኮሚሽን አዋጅ 1174/2011 አንቀጽ 18 ስለ ማረሚያ ፖሊስ መብት ተብሎ ከተዘረዘሩት ውስጥ በንዑስ አንቀጽ 2 በኮሚሽኑ የመተዳደሪያ ደንብ መሰረት ቀለብ፤ ልዩ ልዩ አበሎች፤ የደንብ ልብስና የሕክምና አገልግሎት በሚደነግገው መሰረት ይሁን እንጂ፤ የኮሚሽኑ የህግ ክፍል ዳይሬክተር ሆነው የተቀጠሩ ግለሰብ ለፖሊስ አባላት ብቻ የተፈቀደውን ቀለብ 1200.00 እንዲከፈላቸው በመደረጉ ከሀምሌ 1/2013 ዓ.ም እስከ ሰኔ 30/14 ዓ.ም በድምሩ ብር 14,400.00 ያለአግባብ ተከፍሎ ተገኝቷል ።
2. የሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር የተሻሻለው የተሻሻሉ የአገር ውስጥ የቀን ውሎ አበል ክፍያ በሚኒስትሮች ምክር ቤት በመፈቀዱ ከነሐሴ 3 ቀን 2005 ዓ.ም ጀምሮ ስራ ላይ እንዲውል ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት ዝርዝር የአፈጻጸም መመሪያውን ነሐሴ 24 ቀን 2005 ዓ.ም በቁ ሲ.ሲ.ሚ/ሚ.ዴ.3/127/05 ያሳወቀ ቢሆንም፤ በመመሪያው ትርጓሜ ውስጥ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር እና ም/ ኮሚሽነሮች ያልተካተቱ በመሆኑ "ከፍተኛ ኃላፊ" በሚለው ትርጓሜ ውስጥ እንዲካተቱ መደረጉ ሚ/ር መ/ቤቱ የካቲት 12 ቀን 2006 ዓ.ም በቁ. ሲ.ሲ.ሚ/ሚ.ዴ.3/173/06 በላከው ማብራሪያ ተገልጿል። ይሁን እንጂ፤ የኮሚሽኑ ከፍተኛ አመራሮች (ኮሚሽነር ጄኔራል እና ም/ኮሚሽነሮች) ከሀምሌ 25/2013 ዓ.ም እስከ ነሐሴ 04/2013 ዓ.ም በአዳማ ከተማ ለአስር ቀናት የቆዩበት የውሎ አበል ክፍያ በመመሪያው መሰረት ለከፍተኛ ኃላፊዎች በተፈቀደው የቀን የውሎ አበል መጠን መሰረት ብር 595.00 በድምሩ ብር 70,850.00 መከፈል ሲገባው ብር 720.00 በድምሩ ብር 86,050.00 በመከፈሉ ብር 15,200.00 በብልጫ ወጪ ሆኖ ተገኝቷል።

3. በፌዴራል መንግስት ሰራተኞች የቀን ውሎ አበል አከፋፈል መመሪያ ቁጥር 3/2012 ዓ.ም ክፍል 2 አንቀጽ 5 ላይ በተገለፀው የውሎ አበል ተመን መሰረት የሰራተኞች የውሎ አበል የተከፈለ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፤

ከጥር 17/5/2014 ዓ.ም እስከ ጥር 19/5/2014 ዓ.ም በሴቶች ማረሚያና ማረፊያ ቤት ማዕከል ለተሰጠ ስልጠና ለአሰልጣኝ በቀን ብር 650.00 በድምሩ ብር 1,950.00 እንዲሁም ለአራት አስተባባሪዎች በቀን ብር 500.00 በድምሩ ብር 6,000.00 የውሎ አበል ወጪ የተደረገ ሲሆን፤ በጠቅላላ በድምሩ ብር 7,950.00 በውሎ አበል መመሪያ ባልተፈቀደ የክፍያ ተመን ወይም ጣሪያ መሰረት የተከፈለ መሆኑ በአዲቱ ታውቋል፡፡

ከላይ ከተራ ቁጥር 1 አስከ 3 ከተገለጹት ሁኔታዎች በስተቀር በእኛ አስተያየት የኮሚሽኑ የሂሳብ ሪፖርቶች በበጀት ዓመቱ እስከ ሰኔ 30/2014 ዓ.ም ድረስ የተሰበሰበውን ገቢ፤ የተከፈለውን ወጪና የበጀት አጠቃቀሙን በአጥጋቢ ሁኔታ ያሳያሉ፡፡

ህጋዊነትን ያልተከተሉ ጉዳዮች (Compliance Matters)፤

ገቢ፤

4. የፌዴራል መንግስት ከፍተኛ ኃላፊዎች የአገር ውስጥ ህክምና አገልግሎት በነፃ እንዲያገኙ በምክር ቤት የተፈቀደበትን መመሪያ ጠቅሶ ገ/አ./ል/ሚ/ር ጥቅምት 19 /1997 ባስተላለፈው ደብዳቤ ቁጥር በጠ1/6/76 ከደመወዘቸው በየወሩ 1% መዋጮ መክፈል እንዳለባቸው ያመለክታል፡፡ ይሁን እንጂ፤ ከኮሚሽኑ የሥራ ኃላፊዎች የ2014 በጀት ዓመት ደመወዝ ላይ ተቀናሽ መደረግ የሚገባው 1% የአገር ውስጥ የህክምና መዋጮ በድምሩ ብር 9,247.90 ገቢ አለመደረጉ በአዲት ወቅት ታውቋል፡፡

ወጪ፤

5. የሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር በቁጥር 30/ጠ18/22/459 በቀን 16/04/2005 ዓ.ም “ባልተለመደ እና ዘላቂነት በሌለው የስራ መደብ ላይ በኮንትራት ወይም በጊዜያዊነት ተቀጥረው የነበሩ ሠራተኞች ቅጥር እንዲቋረጥ እና ከየካቲት 30/2005 ዓ.ም በኋላ በኮንትራት ወይም በጊዜያዊነት ቅጥር

እንዳይፈፀም በማለት ለፌዴራል መስሪያ ቤቶች መመሪያው ያስተላለፈ መሆኑ ይታወቃል። ይሁን እንጂ፤

➤ ኮሚሽኑ ከሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን የቅጥር ፍቃድ ሳያገኝ ሾፌሮች፣ ጋራዥ ሰራተኞች እና የቢሮ ፀሐፊ በድምሩ የ12 ሰራተኞችን የኮንትራት ቅጥር በመፈጸም ከሀምሌ1/2013 ዓ.ም እስከ ሰኔ 30/2014 ዓ.ም በድምሩ ብር 609,871.00 በዋ/መ/ቤት ለደመወዝ እና ለአበል መክፈሉን፤

➤ በቃሊቲ ማረሚያ ማዕከል ለ2 የኮንትራት ሰራተኞች ብር 49,108.50 ደመወዝ በመክፈሉ፤ በጠቅላላ በድምሩ ብር 658,979.50 ከመመሪያ ውጭ የኮንትራት ሰራተኞች ቅጥር በመፈፀሙ አለአግባብ ተከፍሎ ተገኝቷል።

6. በፌዴራል መንግስት ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 1064/2011 ክፍል ሁለት አንቀጽ 5 ንዑስ አንቀጽ 1 ማንኛውም የመንግስት መሥሪያ ቤት የተቋቋመበትን ዓላማ ስኬታማ ለማድረግ የሚያስፈልገውን አደረጃጀትና የሰው ኃይል ፍላጎት አጥንቶ ለሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር አቅርቦ እንደሚያስወስን እንዲሁም የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች የጥበቃ አባሎች መተዳደሪያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 137/1999 ክፍል አስር አንቀጽ 67 ንዑስ አንቀጽ 1 ማንኛውም የማረሚያ ጥበቃ አባል የማዕረግ እድገት ከማግኘቱ በፊት በያዘው ማዕረግ ልዩ ልዩ የአገልግሎት ጊዜ እንደሚያስፈልገው ተደንግጓል። ይሁን እንጂ፤

በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች የጥበቃ አባሎች መተዳደሪያ መሰረት የተቀመጡትን መስፈርቶች ማሟላታቸውን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ሳይቀርብ ኮሚሽኑ ህዳር1/2010 በኦፊሰር (ኢንስፔክተር) ደረጃ 7 የአይሲቲ (ICT) ባለሙያዎችን ቅጥር በመፈፀም ደመወዝ እና የቀለብ ክፍያ በድምሩ ብር 2,402,400.00 ያለአግባብ ክፍያ ተፈፅሞ ተገኝቷል።

7. የፌዴራል መንግሥት መ/ቤቶች የሂሳብ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 5/2003 ክፍል 2 ተራ ቁጥር 3 መሠረት የሂሳብ እንቅስቃሴዎች በየመደባቸው ተለይተው መመዝገብ እንዳለባቸው ያዛል። ይሁን እንጂ የመስሪያ ቤቱ የሂሳብ እንቅስቃሴዎች በመመሪያው መሠረት መመዝገባቸውን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፤

➤ ለደንብ ልብስ መግዣ የተከፈለ ብር 5,493,127.68 በሂሳብ መደብ 2211101 መመዝገብ ሲገባው በሂሳብ መደብ 2241105 ተመዝግቦ ተገኝቷል።

➤ በቃሊቲ ከፍተኛ ጥበቃ ማረሚያ ቤት የሂሳብ ምዝገባ ክንውን በድምሩ ብር 359,622.00 ለቀን ሰራተኞች የጉልበት ዋጋ የተከፈለ ቢሆንም ገንዘቡ ከባንክ ወደ ሳጥን ሲመጣና ከሳጥን ወጥቶ ሲከፈል በሂሳብ መደብ 5211101(4101) መመዝገብ ሲገባው በሂሳብ መደብ በ5217110(4211) ለአቃ ግዢ ቅድመ ክፍያ በሚል የተሰብሰበ የሂሳብ አርዕስት ተመዝግቦ ተገኝቷል፡፡

8. የግዢና የንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 649/2001 ምዕራፍ 6 አንቀጽ 51 ንዑስ አንቀጽ 1/ሀ የመንግሥት መ/ቤቶች ከአንድ አቅራቢ ግዢ መፈጸም የሚችሉት ዕቃው፣ የግንባታ ስራው፣ የምክር ወይም ተፈላጊው ሌላ አገልግሎት የሚገኘው ከአንድ ዕጩ ተወዳዳሪ ብቻ በመሆኑ ምክንያት ማወዳደር የማይቻል መሆኑ ሲረጋገጥ ነው በማለት ይደነግጋል፡፡ ይሁን እንጂ መ/ቤቱ በበጀት ዓመቱ በተለያዩ ሆቴሎች የመስተንግዶ አገልግሎት ግዢ ለፈፀመበት በድምሩ ብር 1,295,572.40 የተከፈለ ቢሆንም፤ ድርጅቶቹ የአገልግሎቶቹ ብቸኛ አቅራቢዎች ለመሆናቸው ማስረጃ ሳይቀርብ በቀጥታ ግዢ መፈጸሙ በኦዲቱ ወቅት ተረጋግጧል፡፡

ተሰብሳቢ ሂሳብ፤

9. በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 190/2002 አንቀጽ 32 እንዲሁም በፌዴራል መንግስት ሂሳብ አያያዝ እና አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 5/2003 አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 4 መሰረት ተሰብሳቢ ሂሳብ ክምችት እንዳይፈጠር ቁጥጥር መደረግ እንደሚገባው እና ተሰብሳቢ ሂሳብ በወቅቱ መወራረድ እንዳለበት ተገልጿል፡፡ ይሁን እንጂ፤

በድምሩ ብር 30,097,557.54 በደንቡና በመመሪያው መሰረት በወቅቱ ሳይወራረድ በተሰብሳቢ ተይዞ መገኘቱ ታውቋል፡፡

በጀት፤

10. የበጀት አስተዳደር፣ አጠባበቅ እና አጠቃቀም በፌዴራል መንግሥት የበጀት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 2/2003 እና በፋይናንስ አስተዳደር ደንብ ቁጥር 190/2002 ክፍል 3 አንቀጽ 12 መሠረት መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፤

➤ የመደበኛ በጀት ብር 23,213,999.12 እንዲሁም የካፒታል በጀት ብር 9,288,833.55 በድምሩ ብር 32,502,832.67 ሥራ ላይ ያልዋለ መገኘቱን፤

➤ ለካፒታል ወጪ ከተፈቀደው በጀት በላይ ብር 3,596,183.87 በድምሩ ብር 163,528,642.16 ከተደለደለው በጀት በላይ ወጪ መደረጉን፤

በአዲቱ ወቅት ታውቋል፡፡

ከሰላምታ ጋር

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት